



የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ዶ.ፋይ.ሪ. ካርድ ተዘጋጀ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

፩፻፱፳፭፻፯ ፭መት ቀጥር ፭
አዲስ አበባ ጥር ፭ ቀን ፩፻፱፳፭፻፯ ፭፻፯

የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የአዲስ አበባ የወጪ ቤት መቀበት የወጪ

21st Year No.20
ADDIS ABABA 14th January, 2015

ግዢ

አዋጅ ተደርሱ/፩፻፱፳፭፻፯ ፭፻፯

የቅጽና ተካማና መብትና ጥብቃ (ማሻሻል) አዋጅ
.....ን፳፷፻፭፻፯

አዋጅ ቀጥር ተደርሱ/፩፻፱፳፭፻፯

**የቅጽና ተካማና መብትና ጥብቃ አዋጅ
ለማሻሻል የወጪ አዋጅ**

በዚህ የቅጽና ተካማና መብትና ጥብቃ
ተካማና መብትና ጥብቃ አንቀሳቸው የሚመጣ
የህን ስርዓት ለመዘርጋት እና ባለሙያዎች
በተደረገው በተመናከሩ አገባብ መብትና ጥብቃ
ማስተዳደር የሚችሉበትን ሁኔታ ለመኖር
አንድቻል የቅጽና ተካማና መብትና ጥብቃ አዋጅ
ቁጥር ፭፻፱፳፭፻፯ን ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ
ለመጥናቱ:

የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ
ሮፐብሊክ ከነ መንግሥት አንቀጽ ፭፻፱፳፭፻፯(፭) መመራት
የሚከተለው ትዕዛዜ:

፩. አዋጅ ሰነ

ይህ አዋጅ “የቅጽና ተካማና መብትና ጥብቃ
(ማሻሻል) አዋጅ ቀጥር ተደርሱ/፩፻፱፳፭፻፯” ተሰለ
ለመቀበ ይችላል::

የንግድ ቀር
Unit Price 14.10

CONTENTS

Proclamation No. 872/2014

Copyright and Neighbouring Rights Protection
(Amendment) ProclamationPage 7944

PROCLAMATION No. 872/2014

A PROCLAMATION TO AMEND THE COPYRIGHT AND NEIGHBOURING RIGHTS PROTECTION PROCLAMATION

WHEREAS, it has become necessary to amend the Copyright and Neighbouring Rights Protection Proclamation No. 410/2004 to provide legal protection that is compatible with an ever growing development of copyright and neighbouring rights and to create conditions enabling the right holders to administer their rights in an organized and enhanced manner;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “Copyright and Neighbouring Rights Protection (Amendment) Proclamation No. 872/2014”.

የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
Negarit G. P.O.Box 80001

፩. ማቅረቢያ

የጥቃቃና ተዘሣቸው መብትና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር
፪/፲፭፭፯፯ እንደሚከተለው ተቋማል:-

፩/ በአዋጅ አንቀጽ ፬ ዓዲስ አንቀጽ (፭) ሥር
የሚከተለው አይሰ ሂደል ተረል ተረል (፪)
ተጨማሪለ:-
“(፪) የዕድ-ጥበቃ ስራውና፡”

፪/ በአዋጅ አንቀጽ ፬ ሥር የሚከተለት አይሰ
ዓዲስ አንቀጽ (፭፭); (፭፮); (፭፯); (፭፱) እና
(፭፲) ተጨማሪዎች፡-

“፭፭/ ‘መሬታ’ ማለት ካንገድ ስራ ወር
በተያያዘ ጥቅም ላይ ለማመል በዘመ
አዋጅ መመረት ጥበቃ ለማያገኘ ስራ
በተመቻማው እማካናት ለባለመብት
የሚከፈል የእገልግሎት ካናም ነው፤

፭፮/ ‘የጋራ አስተዳደር ማህበር’ ማለት
የጥቃቃና ተዘሣቸው መብትና ባለቤቶች
መብቶችውን በጋራ ለማስተዳደር
የሚያችቁሙት ማህበር ነው፤

፭፯/ ‘የጋራ ቁጥር’ ማለት ወርልት
የሚከፈልበትን ስራ እና የተመቻማ
ውና ማገኘት መመረት በማድረግ
የሚሰበበትን የጋራ ቁጥር መጠን
ለማስላት ጥቅም ላይ ለማመል እና
ነው፤

፭፱/ ‘ባለቤት የሌሎው ስራ’ ማለት ባለቤት
የሌሎው ሲለመሆኑ በፍርድ በት መሳኔ
የተሰበበት ስራ ነው፤

፭፲/ ‘ለሁዝብ ለመቅረብ ወደ አገር ወሰኑ
የሚገቡ ስራውና’ ማለት ካናም ወይም
ከከራይ መጠን በቀጥታ ለሁዝብ
በደረሰ ለመከወን ወይም ለመታየት
ውደ አገር ወሰኑ የሚገቡ እና የእንከ
ለእንከ ሲያመናት ካለለ በስተቀር

2. Amendment

The Copyright and Neighbouring Rights Protection
Proclamation No. 410/2004 is hereby amended as
follows:

1/ the following new paragraph (j) is added under
sub-article (30) of Article 2 of the Proclamation:

“(j) applied art;”

2/ the following new sub-article (31), (32), (33),
(34) and (35) are added under Article 2 of the
Proclamation:

“31/ ‘royalty’ means fees payable to an owner of
a work protected under this Proclamation
by the user of such work for commercial
purpose;

32/ ‘collective management society’ means a
society formed by the owners of copyright
and neighbouring rights to jointly
administer their rights;

33/ ‘royalty scheme’ means a method employed
to calculate the amount of royalty
collected from the users of work based on
the type of work and the category of
users;

34/ ‘work without a master’ means work which
have been declared by the court of law as
a work without a master;

35/ ‘entry of works for public performance’
means an entry of a foreign work, which
is not administered by a collective
management society established in
Ethiopia except on the basis of reciprocity
agreement for the purpose of public

<p>በኢትዮጵያ ወሰን በተቋቋሙ. ፲፻፭ አስተዳደር ማህበራት የሚያተካደሩ በሸዋች ዓይነ::”</p> <p>፩/ የእዋዬ አንቀጽ ዘመን አንቀጽ (፩) ተሰርሱ የቀድሞው ጽመን አንቀጽ (፪) ጽመን አንቀጽ (፫) ሆኖ ተስተካክል::</p>	<p>performance or display by any means other than sale or rent.”</p>
<p>፪/ በእዋዬ አንቀጽ ዘመን የሚከተሉው እኩለ ሻመን አንቀጽ (፪) ተጨማሪ::</p>	<p>3/ Sub-article (2) of Article 6 of the Proclamation is deleted and the existing sub-article (3) is renumbered as sub-article (2).</p>
<p>፫/ በዚህ አንቀጽ ዘመን አንቀጽ (፩) በተቀመጥው ልዩ ሁኔታ መሰረት አንድ ቃይ ለግል ጥቅም ፍቃድ ለማዋል ማግኘት የሚፈጸመው የሚያሳይው ግለሰብ በቅድሚያ የሰራው እርቃናል ቅድ ባለቤት ክሮኑ ነው::”</p>	<p>4/ The following new sub-article (3) is added under Article 9 of the Proclamation:</p> <p>“3/ Private reproduction of a published work in accordance with sub-article (1) of this Article shall be allowed if that physical person is the owner of an original copy.”</p>
<p>፬/ የእዋዬ አንቀጽ ዘመን አንቀጽ (፩) ተሰርሱ በሚከተሉው እኩለ ሂመን አንቀጽ (፩) ተተካክል::</p>	<p>5/ Sub-article (1) of Article 20 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new sub-article (1):</p>
<p>፭/ የኢትዮጵያ መብትና የሰራ እመንጠናው በሀይወት በሚፈጸበት እመንጠና ከዚቱ በጀት ለመሸጥ ለሰነ ስም ዓመት ዓንተው የሚቆይ ስሁን የጥበቃ ታይቶ መቆጠር የሚችሉን የሰራ እመንጠናው ከዚቱበት ቀን ቀጥሎ ክለው እኩለ ጥር ፩ ቅን ይጋጌ ይሆናል::”</p>	<p>“1/ Economic rights shall belong to the author during his lifetime and to the heirs or legatees for fifty years after the death of the author, and the term of protection shall run from the 1st day of January following the death of the author.”</p>
<p>፮/ በእዋዬ አንቀጽ ዘመን የሚከተሉው እኩለ ሻመን አንቀጽ (፪) ተጨማሪ::</p>	<p>6/ The following new sub-article (3) is added under Article 28 of the Proclamation:</p> <p>“3/ A statement on the label of recording or on its container referred to in sub-article (1) of this Article shall be prima facie evidence of the facts stated thereon for the purposes of any proceedings brought under this Proclamation with respect to the rights of the producer of sound recording or audio visual work.”</p>

Հ/ ՔհՊՖ. ԱՆՓՃ Ո ԳՈԾԻ ԵՊԵ. ԱՆՓՃ ՄԸ
ԱՇ ՄՅ ԱՆՁ ՔՃՄ ԴԻԴՐՄ ԱՆՓՃ Ո
ԱՇ ՄԸ ՄՌՄ ԴԱՇԱՎԲԱ::

፩/ ከኢየሱስ እንቀጽ ወዕ (በዘመን እንቀጽ ጽዜሰ
እንቀጽ (፳) እንደተፈጻሚነት) ቅጥሎ
የሚከተለው እና አ ክፍል ስድስት
ተጨማሪ:

"ከፍል ስድስት
የጊዜ አስተዳደር ማህበር

፩፲፭. ፭፻፬ አስተዳደር ማህበር አመሰራት

፩/ በዚህ አዋጅ ጥገና የሚያገኘውን ስራውች
በለመብትና መብትናውን በጋራ
ለማስተዳደር የሚያስተካክውን የጋራ
መብት አስተዳደር ማህበር ለመሰረቱ
ይችሉ:::

፩/ ፭.፲፮ አስተዳደር ማህበር በጽሐፈት በፋ
ብመሰተ እውቀና የሚመመረት ይሆና::

፩/ ፭፻፬ አስተዳደር ማህበር የሚመለችው
ትርፍ: የማግኘት ገልጂን ዓላማ ይሆናል::

፩/ የጊዜ አስተዳደር ማህበር አይፈቅም
በማህበር መተዳደሪያ ይገብ የሚመለን
ይሆና::

ዕ.ዳር አበተካሪር ማህበትን ለመመስረት መሆኑን የሚገባቸው ቁጥር መ ሁኔታዎች

፩/ ለእሳድታ በራ: የሚቀርብ የጊዜ
አስተዳደር ማህበር ምስረታ ዕውቅና
ማመልከቻ ካሚካተለት ለንድች ገር
ተያይዘ በጽሁፍ መቆረብ ይኖርበታል፡-
ሀ) የእሳሰት የኤሌክት ሰራ ታይንት
መግለጫ፡-

ለ) የወሰን አስራር ደንብ፤
 አ) የመመስረቻ ድህን፤ እና
 መ) በስራ የተቋቋሙ የዘርፍ ማህበራት
 እና የማህበራቱ አባላት ዘርዝር፤

7/ Article 30 of the Proclamation is deleted and the existing Article 31 and 32 are re-numbered as Article 30 and 31, respectively.

8/ The following new Part Six is added after Article 31 of the Proclamation (as renumbered pursuant to sub-article (7) of this Article):

"PART SIX
COLLECTIVE MANAGEMENT SOCIETY

32. Formation of Collective Management Society

1/ Right holders of works protected under this Proclamation may form collective management society to jointly administer their rights.

2/ A collective management society shall be formed based on the recognition granted by the office.

3/ A collective management society shall be formed for non-profit purpose.

4/ The organization of a collective management society shall be determined by the memorandum of association.

33. Pre-conditions for the Formation of a Collective Management Society

1/ An application for recognition of the formation of a collective management society shall be submitted to the office in a written form accompanied with the following documents:

a) description of the types of members' creative works;

b) internal rules of regulations;

c) memorandum of association; and

d) list of sector associations established under it, and their respective individual members.

፩/ የጊዜ አስተዳደር ማህበኑ ስምሩ
የሚያችለባቸው የዘርፍ ማህበኑን ቅጽ
ከሰሳት ማንበ የለበታቸው፤

፪. የጊዜ አስተዳደር ማህበኑ ሥልጣን ተግባራት

የጊዜ አስተዳደር ማህበኑ የሚከተሉት
ሆልጣን ተግባራት ይኖሩታል፤

፪/ በዘመና አዋጅ ጥበቃ የሚያረጋግጣቸውን
አንድሆም የመሬም አገር ጥበቃ ያዘጋጀነት
ሁወጥ ከሚጠቀሙ ስምምነት ይፈጸማል;
የመስጠበት ለኋላ መሠረት ለተወስኝ አገልግሎት
የሚከተሉል፤

፫/ የአገልግሎት ተጨማሪ ሆነታ ይገኘውን ለቁጥ
የርወልቱ ከፍያ ፈመር በማዘጋጀት
ለጽሐፏት በ::: የማቅረብ፤ ለጽሐፏት
ተግባራዊ የሚያረጋግጣ፤

፬/ የፕሮ፯ቴክ አስተዳደር አካኔዎችን
አስመልከት ኦርክስ የእስራር መመሪያ
በማዘጋጀት ለጽሐፏት በ::: የማቅረብ፤
ለጽሐፏት ተግባራዊ የሚያረጋግጣ፤

፭/ ለአገልግሎት የርወልቱ ከፍያ በሆነ
መሠረት የገዢ ተቀናሽ በማዘጋጀ
አገልግሎት ለመሬም የገዢ ወይም የከወኝ
በድጋፍ አንድሆም ለሰነ ጥበቃ ለራሱ
የመሬም የገዢ አቅራቢዎች በተመማሪ
ከፍያ ፈቃድ የመስጠበት፤

፮/ በሌሎች የሌሎች ስራ ስምምነት
በመሬም ለጽሐፏት በ::: የሚያረጋግጣ፤

፯/ የንብረት ባለቤት የመሬም፤ መሸል የመዋዋል
በፊል ለዋወ የመከሰሰት የመከሰስ፤

2/ The number of sector associations established
under a collective management society may not
be less than three.

34. Powers and Duties of the Collective Management Society

A collective management society shall have the
following powers and duties to:

1/ collect royalties from users of works protected
under this Proclamation as well as works
protected abroad and distribute same to the
right holders;

2/ by taking into account the country's objective
reality, prepare and submit to the Office
royalty scheme and implement same upon
approval;

3/ prepare and submit to the Office working
manual for collection and distribution of
royalty and implement same upon approval;

4/ withhold income tax in accordance with law
from royalties distributed to members and pay
same to the appropriate revenue collecting
body;

5/ grant permit, upon payment of reasonable fee,
to foreign musical bands or performing groups
for entry of works for public performance or
as well as foreign exhibitors of fine arts;

6/ collect royalties from works without masters
and pay same to the Office;

7/ own property, enter into contract, sue and be
sued in its own name;

፩/ በማንኛውም ገዢ በእኔሰራት በተለመቻ
የሥራ ደንብ የማቅረብ:

የ/ ለተመሙችበት ዓለማ አሰራርኑ, የሆነ
በጽሕፈት በፌ፡ ተለያቶው የሚሰጠቸው
ለሎች ተግባራት የሚከናወነ፡፡

Digitized by srujanika@gmail.com

፩/ ፲.፳፭ አስተዳደር ማህበር በጀት ከሚከተ
ለት የጤንጻው በሚገኘ ገዢ የሚሰራን
ይሆናል:-

v) Ահա հպէս առնշտ հողաբան
բըքնեւ հզը հողացոյ գոփն:

1) ԵՀՊՅՈՒՆԻ ՄԵՊՐԵՍԻ

ብ) ከለለች ተያያዥ አገልግሎች
የሚሰራውን የካልጋበዎች ከድር:

፩/ በዚህ እንቀጽ ዓውሳ እንቀጽ (፫) (ሀ)
መወረት የሚደረገው ዓመታዊ ተቀናሽ
መጠን ከሚሰነድበው እጠቃለያ ሪፖርት
ከስተኛ በሙያ መብለጥ የአበቃቻ::

Ե/ ԱԽՍ ՀՅՓՃ ՅՈՒ ՀՅՓՃ (Ց)
ՔԴԱԼԻՒԹ ՔԸՔՆԵ ԴՓԳՇ ՄՊԵ
ԴՊՂՃՊ ԽԱԽՃԵԴ ՈՒԴ ՈՐՉՄԵԿ
ԱՃՍՃԵ ՈՒ ՓԸՌ ՄԹՃՓ ՀԱՌԴԵ::

ଶ୍ରୀ ରେଣ୍ଡା ମହାନ୍ତି

፩/ የጋራ አስተዳደር ማህበና የተሚለና
ትከክለኛ የሆነ የሂሳብ መካማዎች
መይኑ አሰጣጥ::

፩/ ፭.፲፮ አስተዳደር ማህበ. የፌዴራል
መዘገበችና ገዢዎን ነት ስለሆነ በመሆኑ,
እኔታር በየምመራሪ፣ ይመረመራለ፡፡

፩/ የጋራ አስተዳደር ማህበር አዲት
የተደረገውን የለፈውን ዓመት የሂሳብ
ሬታት እና የቀጣይን ዓመት በቻት
ለእስከልት በታች ያቀርባል::

8/ submit performance report at any time when requested by the Office;

9/ perform other functions necessary for the achievement of its objectives as may be assigned to it by the Office.

35. Budget

1/The budget of a collective management society shall be drawn from the following sources:

a) deductions made from the royalties collected in accordance with this Proclamation;

b) membership contributions;

c) fees collected from other related services.

2/ The annual deduction to be made pursuant to sub-article (1) (a) of this Article may not exceed thirty per cent of the total collected amount of royalty.

3/ The amount of deduction to be made in accordance with sub-article (2) of this Article shall be submitted annually to the Office for approval before its implementation.

36. Books of Accounts

1/ A collective management society shall keep complete and accurate books of accounts.

2/ The books of accounts and financial documents of a collective management society shall be audited annually by external auditors.

3/ A collective management society shall submit audited financial reports of the preceding year and its budget of the following year to the Office.

<p>፩/ የጋራ አስተዳደር ማህበር የበጀት ዓመት በኢትዮጵያ በቃድሮ ዓመት መሰረት ይሆናል::</p> <p>፪/ የአስፈላጊ ቤት በማኅናዣውም ገዢ የጋራ አስተዳደር ማህበር የፌ.ዲ.የንን ስጋፍት አንድያዊርብ ለመያዥ አንድሆም የሂሳብ መዘግበነትን ለመረጥም ይችላል::</p> <p>፫. አውቀናን ለለመሰረዝ</p> <p>የአስፈላጊ ቤት በማኅናዣው የሚከተሉት የሚከተሉት የማኅናዣውም የጋራ አስተዳደር ማህበር አውቀናን ለሰርዝ ይችላል::</p> <p>፬/ በዘመኑ አዋጅ ከተሰጣቸው ተግባርና ተጨማሪ ተጀመሪያ የሚገኘው የጋራ አስተዳደር ማህበር አንድሂርብ የተወሰነ ለሚገኘው ወይም</p> <p>፭/ ለሰራተኞች በለው የቆኝነት አካል የጋራ አስተዳደር ማህበር አውቀና አንድሰረዝ ውሉና የተተለፈበት ለሚገኘው ነው::</p> <p>፮. ወጪ የመከራል ግዢ</p> <p>፩/ በዘመኑ አዋጅ ወጪዎች ጥበቃ የሚያገኘ ማኅናዣውም ስራ ለንግድ ዓላማ ተቃዋሚ ለይ የሚያወጡ የሚኅውም ለመ-የርድለት ከፍያን ለሚመለከተው የጋራ አስተዳደር ማህበር የመከራል ግዢ ይኖርበታል::</p> <p>፪/ የርድለት ከፍያ የሚፈጸማበትው ለራወች ምድብ ላይ ከፍያ ለፈጸም የሚገባበትው ተጠቃሚዎች ከርክር የጋራ አስተዳደር ማህበር በሚያቀርቡት የውሳኔ ማስኗበ ለይ ተመለከሩ በጽሕፈ ቤት ቤት የሚመለን ይሆናል::</p>	<p>4/ The budget year of collective management society shall be the Ethiopian budget year.</p> <p>5/ The Office may, at any time, request a collective management society to submit a financial report and inspect its books of accounts.</p> <p>37. Revocation of Recognition</p> <p>The Office may revoke recognition granted to any collective management society on the following grounds:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ when it carries out acts contrary to its powers and duties stipulated in this Proclamation; 2/ when members decide by majority vote to dissolve the collective management society; or 3/ when a court of law having jurisdiction orders the revocation of recognition of the collective management society. <p>38. Obligation to Pay Royalty</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Any person who uses any works protected under this Proclamation for commercial purpose shall have the obligation to pay royalty to the relevant collective management society. 2/ Category of works for which royalty payment is to be made and list of users subject to pay royalty shall be decided by the Office based on proposals submitted by the collective management societies.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**፩. በለበት ካላተው ሥራምች በሌጻቦዕስ
ይሬት**

፪/ የአሰራር በኋላ የሚፈመን ዓይነት ማምት
ወሰጥ በማግባባት በለበት ካላተው ሥራምች
የሚሰበበብ የርሃለቱ ከፍያን
ለሰበበብ የሚገባውን የጋራ አስተዳደር
ማህበና በመለያት ያስቀል::

፫/ በለበት ካላለው ሲሆ የሚሰበበብ የርሃለቱ
ከፍያ መጠን በተመሳሳይ ወቂት
ለተመሳሳይ ሥራ በጋራ አስተዳደር
ማህበና ከሚሰበበብ የርሃለቱ መጠን የር
አካል ይሆናል::

፬/ በለበት ካላተው ሥራምች የሚሰበበብ
ይሬት በአሰራር በኋላ አማካኝነት
በቅድና ተዘግኝ መብትና ጥብቸ ለማት
ዘርፍ ለማከናወን ተግባራት ድጋፍ
የሚመል ይሆናል::

፭/ የአዋጅ ነገር ከፍል ስጋስት ከፍል ስባት ሆኖ
በዘመኑ ከፍል ከአንቀጽ ቅድ ለሰነ ቅድ ያለት
ነገር ድንጋጌዎች ላይ ተደም ተከተሉትው
አንቀጽ ቅድ ለሰነ ቅድ ሆኖ ሆኖ ተከተሉዋል::

፮/ የአዋጅ አንቀጽ ቅድ ጽዜ አንቀጽ (፭) (በዘመኑ
አንቀጽ ጽዜ አንቀጽ (፭) ላይ ተከተሉትው)
ተሰጠ በሚከተለው አዲስ ጽዜ አንቀጽ (፭)
ተተክታል::

“፭/ የኢትዮጵያ የገቢዎችና የገመና በ
በለሰጣን የቅድ መይም ተዘግኝ መብት
በለበት በማያቀርብው ማመልከት መሰረት
እመልከቶ መብትና የጠሰ ፍጥመ ባለ
ያመነባቸውን ዕቂዎች መይም በፊት
አነስተኛ የመባት ጥብቸ ያስከተሉለ ባለ
ያመነባቸውን ዕቂዎች በቅጥጥና ሥር
መሆን ይሞርበዋል::”

39. Royalty Collected from Works Without Masters

1/ The Office shall, by taking into account the types of works, identify and notify the collective management society which shall be responsible to collect royalty from works without masters.

2/ The amount of royalty to be collected from a work without a master shall be equal to the amount of royalty collected from other similar work by the collective management society within a specific period of time.

3/ Royalties collected from works without masters shall be used by the office to support activities carried out for the promotion of protection of copyright and neighbouring rights.”

9/ The existing Part Six of the Proclamation is renumbered as Part Seven and the existing Articles 33 to 36 of this part are re-numbered as Articles 40 to 43, respectively.

10/Sub-article (1) of Article 42 of the Proclamation (as renumbered pursuant to sub-article (9) of this Article) is deleted and replaced by the following new sub-article (1):

“1/ The Ethiopian Customs and Revenue Authority shall, based on a written application of the owner of copyright or neighbouring right, retain under its control goods, which in the opinion of the applicant infringe his right or, based on its own initiative, it believes that they may cause infringement of rights.”

፩፪/ በአዋጅ አንቀጽ ፭፻ (በዘመኑ አንቀጽ ፳፻)
አንቀጽ (፭) ላይ አንድተሰጠባቸው) ሥር
የሚከተሉት አዲስ ፳፻-አንቀጽ (፭) እና (፮)
ተጨማሪዎች፡-

“፭ ጥብቃ የገኘ መብቶችን ሆነ በለው የግብ
 ማንኛውም ሰው በዘመኑ አንቀጽ በጀት-አንቀጽ (፭) ከተደንገገው የእስራት ቅዱት
 በተጨማሪ ከጠር ፕሮ፻ በማያዝነት እና
 ከጠር ፕሮ፻ በማያዝነት መቀመጥ ያቀጣል፡፡

፪/ ጥብቃ የገኘ መብቶችን በከፍተኛ ቅልት
ቋිት የግብ ማንኛውም ሰው በዘመኑ አንቀጽ
በጀት-አንቀጽ (፭) ከተደንገገው የእስራት
ቅዱት በተጨማሪ ከጠር ፕሮ፻ በማያዝነት እና
አንቀጽ ፕሮ፻ በማያዝነት መቀመጥ
የግብ ያቀጣል፡፡”

፪፪/ የአዋጅ ነገሮ ከፍል ስብት ከፍል ስምንት ሆኖ
በዘመኑ ከፍል ከእንቀጽ ፕሮ፻ እስከ አንቀጽ ፕሮ፻
ቋිት ነገሮ ድንጋጌዎች አንድቆይም
ተከተሉትው ከእንቀጽ ፕሮ፻ እስከ አንቀጽ ፕሮ፻
ሁለተኛው የሚከተሉት አዲስ አንቀጽ
ማሽኑ፣ ፕሮ፻ እና ፕሮ፻ ተጨማሪዎች፡-

፪፫. የፋይነት ሂሳቦች

፫/ ከዘመኑ አዋጅ የሚከተሉት ከዚህ
መ-ቤት ስለሚረርበ የገዢነትን የሚመለከት
ትክክል በስተቀር የፍት-አብር
ከከርችን የመክናት ስለዚህ የሚኖረው
ጽሕፈት በ-፩ የሚያቀቀው የአለምጃው
ንብረት ተረጋግጧል ይህናል፡፡

፬/ የአለምጃው ጊዜያዊ ተረጋግጧል መ-ቤቱ የህን
ስህተት ተፈጸማ ተዘጋጀል በሚል ቁር
የተሰኞ ወገን መ-ቤቱ በተሰጠ በቋ ቁጥ
መ-ቤት ለፈጸመ ከፍተኛ ፍርድ በቋ
ይግባኝ ማቅረብ ይችላል፡፡

11/ The following new sub-article (4) and (5) are added under Article 43 of the Proclamation (as renumbered pursuant to sub-article (9) of this Article):

“4/ Whosoever intentionally violates a right protected under this Proclamation, shall in addition to the imprisonment stipulated under sub-article (1) of this Article, be punished with a fine not less than Birr 25,000 and not exceeding Birr 50,000.

5/ Whosoever by gross negligence violates a right protected under this Proclamation, shall in addition to the imprisonment stipulated under sub-article (2) of this Article, be punished with a fine not less than Birr 5,000 and not exceeding Birr 25,000.”

12/ The existing Part Seven of the Proclamation is re-numbered as Part Eight and the existing Articles 37 to 40 of this part are re-numbered as Articles 47 to 50, respectively, and the following new Article 44, 45 and 46 are added:

“44. Power of Adjudication

1/ Except cases related to extra-contractual liability, the power of adjudication of civil cases arising in relation to this Proclamation, shall be vested in the Intellectual Property Tribunal to be established under the Office.

2/ An appeal against the decision of the Intellectual Property Tribunal may be taken to the Federal High Court by an aggrieved party on question of law within 60 days from the date of the decision.

፩/ በዚህ አንቀጽ ፩፻-፪ አንቀጽ (፭) መሠረት
የኢትዮጵያ ገዢ ከዚህ አዋጅ የፋይ
በተያያዘ የሚገኘ የፍትሕብዕስ ከከርድ
በመደብቸ ፍርድ በታ የሚታየ ይሆናል::

፩፭. በህግ የሰውነት መብት በተሰጠው አካል እና ስለማረዳዎች ቁጥጥ

በህግ የሰውነት መብት በተሰጠው አካል
በመጀል ሆኖ አንቀጽ ምክ በተመለከተው
መሠረት በዚህ አዋጅ ጥብቃ በገኘት ቁቃና
ተባግና መብቶች ጥስት ወንጀል ተከናይ
በመሆንበት ገዢ በመጀል ሆኖ አንቀጽ የ
መሠረት ያቀጣል::

፩፮. መሳሪያዎችን ለሰነድ ስለማገዢ

እሳድት ቤት በቅድና ተባግና መብት ጥስት
የመጨረሻ መሰኔ ያገኘ ማንኛውንም ጉዳይ
በሸርዓት ባለው የሚከናወን መገኘት ዘዴ
አንድሰራው ያደርጋል::”

፩፯. አዋጅ የሚወጣት ቤት

ይህ አዋጅ በፈጸመ ነገዢ የዚህ ቀን ተሰጥቶ
ከመግቢት ቀን ይምር የዚህ ይሆናል::

አዲስ አበባ ጥር የ ቀን ይሰናኝ ዓ.ም

R/C መ-ተክ ተሽሮ
የኢትዮጵያ ፈደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የፕሮ፩፯፪፭፯፭

3/ The regular courts shall continue to adjudicate civil cases arising in relation to this Proclamation until the establishment of the Intellectual Property Tribunal pursuant to sub-article (1) of this Article.

፪ጀ. Punishment Applicable to Legal Person

According to Article 34 of the Criminal Code, when a legal person participate in infringement of copyright and neighbouring rights criminal offence protected under this Proclamation, be punished in accordance with Article 90 of the Criminal Code.

፪ጀ. Publicizing Decisions

The Office shall publicize final decisions on any copyright and neighbouring rights infringement through mass-media having wide coverage”.

፪ጀ. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 14th day of January, 2015.

MULATU TESHOME (DR.)
PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA